


የጌታን ቀን ቅዱስ አድርጎ መጠበቅ - 4ኛው ትእዛዝ



Early in my Christian walk, I realized that a lot of what was being taught by Christians, was just the latest religious theories, the current trend, the latest fad, the latest catch phrases or Pop-Christianity. እናም ከሰው እየመጣ የነበረውን፣ እና ከእግዚአብሔር እየመጣ የነበረውን መለየት አስፈላጊ ነበር። ይህ ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱሳዊ ጊዜያትም እውነት ነበረ፣ ከእግዚአብሔር ያልመጡ ብዙ የተለያዩ ሃይማኖታዊ አስተምህሮቶች ነበሩ።

አንድ የአሁን አስተሳሰብ እንዲህ ይላል፡- “*ከእንግዲህ በኋላ 4ተኛውን ትእዛዝ መታዘዝ አያስፈልገንም፤ በአዲስ ኪዳን በብሉይ ኪዳን ውስጥ ካለው በላይ ሙሉ አዲስ ትርጉም አለው!*” ይህ ሃይማኖታዊ ትምህርት ከእግዚአብሔር ሳይሆን ከሰው ነው የመጣው።

በእውነት፣ 4ተኛው ትእዛዝ ልክ እንደሌሎቹ፣ አትግደል፣ አትስረቅ፣ አሁንም ትእዛዝ ነው።

የጌታ ቀን አዲስ ትርጉም ያለው መሆኑ እውነት ነው፤ ምን ማድረግ እንደሌለብን ከሚነግሩን ሕጎች በላይ ነው።

10ቱ ትእዛዛት 10 አስተያየቶች እንዳልሆኑ ልንታወስ ያስፈልገናል። ትእዛዛቱ ለሚታዘዟቸው (ለሚያከብሯቸው) በረከቶችን ያመጣሉ። አንድ ሰው ትእዛዛትን ሲከበር ጸድቅ ነው ማለት አይደለም። ነገር ግን እኝህን ትእዛዛት ላፈረሱ ፍርድ አለ (አለባቸው) ማለት ነው።

ከአስርቱ ትእዛዛት የትኞቹ ናቸው በኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት የጠፉት? አንዳቸውም! እኛ አሁንም ሁሉንም ልናከብር (ልንይዝ) ነው። ፈሪሳውያን በ100ዎች የሚሆኑ ሰው ሰራሽ ሕጎችን እየጨመሩ የሰንበትን ትእዛዝ ከመጠን በላይ ስለተገበሩት፣ እኛ አሁን በቀላሉ 4ተኛውን ትእዛዝ ችላ ያልንበትን እውነታ አያጸድቀውም። በስብከቶች ውስጥ እንኳ ሰንበት እምብዛም ነው የሚጠቀሰው። 4ተኛው ትእዛዝ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተደበቀ፣ አንዴ ብቻ የተጠቀሰ፣ የሆነ ትንሽ የሌዋዊያን ሕግ እንዳልነበረ እንታወስ። አይደለም፣ ትእዛዙ ከሌሎች ታላላቅ ትእዛዛት ጋር በድንጋይ ላይ ተጽፎ ነበረ፣ በዘላቂነትም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በሙሉ ፍሬ ነገር ይዟል፤ በሕገ ውስጥ፣ በነቢያት፣ በኢየሱስ ጊዜያት፣ እና ቀደም ባለችው ቤተ ክርስቲያን።

ከመሬት ተነስቼ፣ ከእንግዲህ በኋላ የሰንበትን ቀን (ወይም እሁድን) ቅዱስ አድርጎ መጠበቅ አያስፈልግም በማለት ሁል ጊዜ አስብ ነበር። በቃ ቤተ ክርስቲያን ሂድ እና እረፍ፣ እናም ያ በቂ ነው። በእርግጥ፣ ከቤተ ክርስቲያን በኋላ ቀሪውን የጌታን ቀን እንደማንኛውም የሳምንቱ ቀን ተመሳሳይ ነገሮች በማድረግ አሳልፍ ነበር።

“እያንዳንዱ ቀን ቅዱስ ነው”፣ “ኢየሱስ ሰንበት ነው”፣ “ወደ አንድ አዲስ እረፍት እየገባን ነው”፣ “የጌታ ቀን ከኢየሱስ ጋር አዲስ ትርጉም አለው” ሲሉ ክርስቲያኖችን ሰምቻለሁ። እኔም በዚህ መስማማት እችላለሁ። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሰንበትን አስመልክቶ እንዳናደርግ የሚያስተምረንን ችላ እንበለው ማለት አይደለም። አንዳንድ ክርስትያኖች ይህን አስተሳሰብ ተጠቅመው “ኢየሱስ ጌታችን ነው፣ ጳውሎስም ጣኦታት ምንም እንደሆኑ አውጇል፣ ስለዚህ በምሰል (በጣኦት፣ በሐውልት) ፊት መሰገድ ከእንግዲህ ወዲህ ወደ እግዚአብሔር ጥፋት አይሆንም።” ቢሉ ልታስቡት ትችላላችሁ። እነርሱ እብድ እንደነበሩ ታስቡ ነበር።

ኢየሱስ የጌታን መቅደስ በሚያበላሹ ላይ እንዴት ጥልቅ ስሜት የሚያሳይ እንደነበረ እናውቃለን (በገመድ ጅራፍ ሁሉንም በኃይል በማስወጣት)፣ ነገር ግን የጌታን ቀን በሚጥሱት ላይ እርሱ ደግሞ ጥልቅ ስሜት ያሳያል ብዬ በፍጹም ገምቼ አላውቅም።

ሰንበትን በሚመለከት 4ተኛውን ትእዛዝ ለሚይዝ ለአንድ ሰው፣ ታዋቂው የክርስቲያን ሀረግ (ገለጻ)፣ እርሱ (እርሷ) በጣም “ኢጋዊ / Legalistic” እየሆነ (እየሆነች) ነው የሚል ነው። ነገር ግን በአንጻራዊነት፣ አንድ ሰው 6ተኛውን ትእዛዝ ቢያከብርና ባይገድል፣ እርሱ (እርሷ) “ኢጋዊ” እየሆነ (እየሆነች) ነው በፍጹም አንልም።

ጌታ እግዚአብሔርን ለማይፈራ ወይም የጌታን ቃል ለማያከብር ሰው እያንዳንዱ የእግዚአብሔር በረከት በሚያሰጋ ሁኔታ ውስጥ እንደሆነ ማስታወስ አለብን። አሁንም፣ 4ተኛውን ትእዛዝ መጣስ በጣም አስጊ እንደሆነና የዘላለም ጥፋት ሊያመጣ እንኳ እንደሚችል በራእይና በመጽሐፍ ቅዱስ ታይቷል።

ኦሪት ዘጸአት 20:8-12 የሰንበትን ቀን ትቀድሰው ዘንድ አስብ። ስድስት ቀን ሥራ ተግባርህንም ሁሉ አድርግ፤ ሰባተኛው ቀን ግን ለእግዚአብሔር ለአምላክህ ሰንበት ነው፤ አንተ፣ ወንድ ልጅህም፣ ሴት ልጅህም፣ ሎሌህም፣ ገረድህም፣ ከብትህም፣ በደጆችህም ውስጥ ያለ እንግዳ በእርሱ ምንም ሥራ አትሥሩ፤ እግዚአብሔር በሰድስት ቀን ሰማይንና ምድርን፣ ባሕርንም፣ ያለባቸውንም ሁሉ ፈጥሮ በሰባተኛው ቀን ዐርፎአልና፤ ስለዚህ እግዚአብሔር የሰንበትን ቀን ባርኮታል ቀድሶታልም።

የ4ተኛው ትእዛዝ ቃል በመሠረቱ እንዲህ ይላል፦

- ቀኑን ለጌታ አውሉ፤
- የንግድ ሥራችሁን (your business) ወይም ሥራችሁን አትሥሩ
- ሌሎች የእናንተን የንግድ ሥራ እንዲሠሩ አታድርጉ፤ ሌሎች ለእናንተ እንዲሠሩ አትቅጠሩ። **(በጌታ እግዚአብሔር ቅዱስ ቀን)**

አብዛኛዎቹ ክርስቲያኖች የትእዛዙን የመጀመሪያ ክፍል፣ ሥራ አለመሥራትን ያከብራሉ። ነገር ግን የትእዛዙን 2ተኛ ክፍል፣ ሌሎች ለእናንተ እንዲሠሩ አለመቅጠር የሚለውን ችላ ይላሉ። (የንግድ ሥራ አለማካሄድ።)

በሰንበት ቀን መሥራትን፣ መግዛትን እና መሸጥን አስመልክቶ ነህምያ 13:15-22ን በጥንቃቄ ተመልከቱ፤ አይሁዳዊ ላልሆኑትም እንኳ።

በዚያም ወራት በይሁዳ በሰንበት ቀን የወይን መጥመቂያን የሚረግጡትን፣ ነዳም የሚከመሩትን፣ የወይትን ጠጅና የወይትን ዘለላ በለሱንም ልዩ ልዩም ዓይነት ሸክም በአህያች ላይ የሚጭኑትን፣ በሰንበትም ቀን ወደ ኢየሩሳሌም የሚያስገቡትን አየሁ፤ ገበያ ባደረጉበትም ቀን አስመሰክርሁባቸው። ደግሞም በእርስዎ የተቀመጡ የጢሮስ ሰዎች ነበሩ፤ እነርሱም ዓሣዎችን ልዩ ልዩም ዓይነት ሸቀጥ አምጥተው በሰንበት ቀን በኢየሩሳሌም ላይሁዳ ልጆች ይሸጡ ነበር። ከይሁዳም ታላላቆች ጋር ተከራክርሁና፡- ይህ የምታደርጉት ክፉ ነገር ምንድር ነው? የሰንበትን ቀን ታረክሳላችሁ? አባቶቻችሁ እንደዚህ አድርገው አልነበረም? አምላካችንን ይህን ክፉ ነገር ሁሉ በእኛና በዚህ ከተማ ላይ አምጥቶ አልነበረም? እናንተም ሰንበትን በማርከሳችሁ በእስራኤል ላይ መግትን ትጨምራላችሁ አልጋቸው። ከዚህ በፊት ከሰንበት በፊት በኢየሩሳሌም በሮች ድንግዝግዝታ በሆነ ጊዜ በሮች እንዲዘጉ፣ ሰንበትም እስኪያልፍ ድረስ እንዳይከፈቱ አዘዘሁ። በሰንበትም ቀን ሸክም እንዳይገባ ከብላቴኖቹ በአያሌዎቹ በሮችም አስጠበቅሁ። ሁሉም አንድ ወይም ሁለት ጊዜ በኢየሩሳሌም ውጭ አድረው ገበያ አድርገው ነበር። እኔም አስመሰክርሁባቸውና፡- በቅጥሩ ውጭ ለምን ታድራላችሁ? እንደ ገና ብታደርጉት እጆቼን አነሣባችኋለሁ አልጋቸው። ከዚያም ወዲያ በሰንበት ቀን እንደ ገና አልመጡም። ሌዋውያኑንም ራሳቸውን እንዲያነጹ፣ መጥተውም በሮቹን እንዲጠብቁ፣ የሰንበትንም ቀን እንዲቀድሱ ነገርጋቸው።

በጌታ ቀን ብር ስታወጡ፣ አንድ ሰው የንግድ ሥራ እየሠራ ነው፤ አንድ ሰው እየተቀጠረ ነው፣ አንድ ሰው ለእናንተ እንዲሠራላችሁ እያደረጋችሁ ነው።

እያንዳንዱ ክርስቲያን ሊያደርጋቸው የሚያስፈልጉ አንዳንድ ውሳኔዎች አሉ።

- 1) የእግዚአብሔር ቀን ቅዱስ ሆኖ መጠበቅ አለበት፤ ወይም የለበትም። ይህ ትእዛዝ ነው ወይም አይደለም።
- 2) ይህ ትእዛዝ ነው እና ቅዱስ ሆኖ መጠበቅ አለበት ብላችሁ ካመናችሁ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ሰንበትን እንዴት ቅዱስ አድርገን መጠበቅ እንዳለብን የሚነግረንን ልታከብሩ ነው። ወይስ ሰንበትን እንዴት ቅዱስ አድርገን መጠበቅ እንዳለብን ለራሳችን እንወስን። እኔ ወደ ውሳኔው መጥቻለሁ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ሰንበትን በሚመለከት የሚለውን በቃ አድርጉ፣ ምንም አትጨምሩ።

ክርስቲያኖች ሊመልሱት የሚያስፈልገው ሌላ ጥያቄ አለ። “ኢየሱስ ለምንድን ነው ሰዎችን ከመቅደስ ያሰወጣው?”

1) ዋጋቸው (የሚሸጡበት ዋጋ) በጣም ከፍተኛ (ውድ) ስለነበረ ነው? አንድ ሰው ተገቢ (መጠነኛ) ዋጋዎች (የመሸጫ ዋጋ) ቢኖረው፣ ከዛ ኢየሱስ እንዲቀጥሉ ይፈቅድላቸው ነበር?

2) ወይስ እነሱ መቅደሱን ቅዱስ አድርገው ሳይጠብቁ የንግድ ሥራቸውን በተቀደሰ መሬት ላይ እያደረጉ ስለነበረ ነው? በ #2 በግልፅ ተመልሷል። እነሱ በመቅደስ ውስጥ የንግድ ሥራቸውን ማድረግ የለባቸውም ነበር። ኢየሱስ እንዳለው እነሱ መቅደሱን የንግድ ቤት አድርገውታል።

የጌታችንና የመድኃኒታችን የፈጣሪያችን የኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል በማርቆስ 11:15 ተመልከቱ ወደ ኢየሩሳሌምም መጡ። ወደ መቅደስም ገብቶ በመቅደስ የሚሸጡትንና የሚገዙትን ያወጣ ጀመር። ...

ኢየሱስ በቅዱሱ መቅደስ ማድረግ የማይገባቸውን ነገር እንዳያደርጉ እነሱን ያስቆመበትን ዋና ነገር እኛም ደግሞ በእግዚአብሔር ቅዱስ ቀን ማድረግ ደግሞ የለብንም ማለት ከሚገባው በላይ ነው። (የንግድ ሥራችንን፣ መግዛት እና መሸጥ) ፋተኛውን ትእዛዝ ለሚያከብሩ አይሁድ ይህ በጣም ግልፅ ነው። ነገር ግን ለክርስቲያኖች፣ የተረዱት ብዙዎች አይደሉም። አይሁድ በዚህ ሕግ ለመኖር እየተማሩ በበረሃ አርባ ዓመት እንዳሳለፉ አስታውሱ። አሁን ይህ ሕግ ትርጉም የሌለው መሆኑንና መሲኩ አንድ ቀን መጥቶ ያወጣዋል ብለው ሊያስቡት አይችሉም።

ክርስቲያኖች እንዲህ ሲሉ ሰምቻለሁ፡- “ደህና ስለ ሰንበት ጠልቀህ መግባት ከፈለግህ፣ ከዛ በዚህ መንገድ በትክክል ማድረግ ያስፈልግሃል፣ ሆኖ ለ፣ ሐ፣ እና በዚህ...” ነገር ግን እንደ ነህምያ፣ ኤርምያስ፣ እና ኢየሱስ መቅደሱን እንዴት እንዳነጻ የሚነግሩን ትንቢታዊ መጻሕፍትን ካነበባችሁ፣ ወደ ጠለቀው ማብራሪያ አይገቡም፤ እነርሱ በቃ የሰው የንግድ ሥራ በመቅደሱ ውስጥ ወይም በጌታ ቀን እንዲሠሩ አይፈልጉም።

“እንደ ክርስቲያንነታችን ከእንግዲህ በኋላ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቀናትን ማክበር አያስፈልገንም።” ሲባል ሰምቻለሁ። ያ እውነት ከሆነ፣ ከዛ ከ ትንቢተ ዘክርያስ 14:16-19 ያለው ይህ የፍጻሜ ዘመን ጥቅስ ውሸት መሆን አለበት።

በኢየሩሳሌም ላይ ከመጡት ከአሕዛብ ሁሉ የቀሩት ሁሉ ለንጉሡ ለሠራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ይሰግዱ ዘንድ፣ የዳስ በዓልንም ያከብሩ ዘንድ በየዓመቱ ይወጣሉ። ከምድርም ወገኖች ሁሉ ለንጉሡ ለሠራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ይሰግዱ ዘንድ ወደ ኢየሩሳሌም ለማይወጡ ለእነርሱ ዝናብ አይዘንብላቸውም። የግብጽም ወገን ባይወጣ ወደዚያም ባይመጣ፣ እግዚአብሔር የዳስ በዓልን ያከብሩ ዘንድ የማይወጡትን አሕዛብ የሚቀሥፍበት ቸንፈር በእርሱ ላይ ይሆናል። የግብጽ ቅጣት፣ የዳስ በዓልንም ያከብሩ ዘንድ የማይወጡት የአሕዛብ ሁሉ ቅጣት እንደዚህ ይሆናል። (እነዚህ በዓላት ከጠፉ፣ አሕዛብ በፍጻሜ ዘመን (በመጨረሻው ዘመን) የጌታን በዓላት እንዲያከብሩ እንዴት ጌታ ሊጠብቅ ይችላል?)

መንግሥተ ሰማይን እና ሲኦልን አስመልክቶ ከእግዚአብሔር የሆኑ ብዙ መለኮታዊ ራእዮችን ሳጠና፣ በጣም ጽኑ የሆነ አንድ ነገር ነበረ። የእግዚአብሔር ሕዝቦች፣ እግዚአብሔር ሕዝቡን ስላስጠነቀቀበት ነገሮች ቸልተኛ ከሆኑ፣ እግዚአብሔር ያስጠነቀቀበት ነገሮች ሁሉ እውነት ሆነው ይመጣሉ። አንድ ሰው ክርስቲያን ስለሆነ ብቻ፣ ስለዚህ እግዚአብሔር ቃሉን ሊሰብር ይችላል ብሎ ተስፋ ማድረግ ጥቅም የለሽ ነው። ለምሳሌ፣ ኢየሱስ፡- ‘**ወንድማችሁ በእናንተ ላይ ኃጢአት ሲሠራ ይቅርታ እስካላደረጋችሁለት ድረስ፣ የሰማዩ አባታችሁም ኃጢአታችሁን ይቅር አይላችሁም።**’ ብሎ ሲያስጠነቀቀን፣ 10,000 አባላት ያሉት የቤተ ክርስቲያን መጋቢ (ፓስተር) ብትሆኑም እንኳ ይህ እውነት ነው። ስለዚህ የእርሱ ማስጠነቀቂያዎች በእያንዳንዱ ሰው ከልብ (እጅግ በጣም በትኩረት) መያዝ አለባቸው።

ለዛም ነው። በብዙ ስለ ሲኦል ራእዮች ውስጥ፣ ብዙ ክርስቲያኖች እግዚአብሔር ቃሉን አይፈጽሙም በማለት በውሸት ስላሰቡ ብዙ ክርስቲያኖች መዳረሻቸው በሲኦል ውስጥ ሆኗል። በፈሰሰው የኢየሱስ ደም እኛ ለኃጢአታችን ስርየት (ይቅርታ) እንዳገኘን እናውቃለን። ነገር ግን በደንታ ቢስነትና ያለማቋረጥ የእግዚአብሔርን ትእዛዛት እንድንጥስ አይፈቅድልንም። የእግዚአብሔርን ትእዛዛት ያለማቋረጥ የሚጥሱ ክርስቲያኖችም፣ ያለ ንስሐ፣ መዳናቸው (ደህንነታቸው / their salvation) በሚያስጋ ሁኔታ ውስጥ ነው። ይህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ጽኑ ነው።

ኢየሱስ የ4ተኛውን ትእዛዝ ጥቅም አጥብቆ የተናገረበት፡ ከኢየሱስ ጋር ፊት ለፊት የተገጣጠሙ 4 በመጽሐፍ የተጻፉ ሁነታዎችን አሁን ዓይቻለሁ። አንደኛው ይኸው...

የሚከተለው ምንባብ የተወሰደው በመጋቢ ዮንግ-ዱ ኪም ከተጻፈው ከ [እጅግ በትልቁ በኃይል እየበራ በሚንበለበል እሳት መጠመቅ Baptize by Blazing Fire](#) (መጽሐፍ #3) ራእይ ነው። የቤተ ክርስቲያኑ አባላት ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ብዙ ፊት ለፊት ጉብኝቶች ተሰጥቷቸው ነበረ እና የጌታን ቀን ቅዱስ አድርጎ መጠበቅ ምን ያህል ጥብቅ (ከልብ) የመሆኑን መጠን (ከፍተኛነት) እንዲያዩ ተደርገው ነበር።

(መጋቢ(ፓስተር) ኪም እየተናገሩ) [የቪዲዮ ምስክርነት](#)

ስለ እሁዶች፣ እንዴት ሰንበትን ቅዱስ አድርገን መጠበቅ እንዳለብን ጌታን ለመጠየቅ ወሰንሁ። ኢየሱስን እንደጠየቅሁት፣ አስተያየቱ ወደ ቁጣ ተለወጠ። ጌታ አንዳንድ ጥቅሶችን ከመጽሐፍ ቅዱስ እንደመለከት ፈለገ...

“**ነገር ግን የሰንበትን ቀን እንድትቀድሱ፣ በሰንበትም ቀን ሸክምን ተሸክማችሁ በኢየሩሳሌም በሮች እንዳትገቡ የነገርኋችሁን ባትሰሙኝ፣ በበሮችዎ ላይ እሳትን አነድዳለሁ፣ የኢየሩሳሌምንም አዳራሾች ትበላለች፣ አትጠፋም።”** ([ትንቢተ ኤርምያስ 17:27](#)) (ማንኛውንም ሸክም መሸክም፣ የሚሸጡ እቃዎችን መሸክም፣ የመሸጫ ጋሪ (ተሳቢ)ን ያመለክታል)

“ፈቃድህን በተቀደሰው ቀኔ ከማድረግ እግርህን ከሰንበት ብትመልስ፣ ሰንበትንም ደስታ፣ እግዚአብሔርም የቀደሰውን ክቡር ብትለው፣ የገዛ መንገድህንም ከማድረግ ፈቃድህንም ከማግኘት ከንቱ ነገርንም ከመናገር ተከልክለህ ብታከብረው፣ በዚያን ጊዜ በእግዚአብሔር ደስ ይልሃል፣ በምድርም ከፍታዎች ላይ አወጣሃለሁ፣ የአባትህንም የያዕቆብን ርስት አበላሃለሁ፣ የእግዚአብሔር አፍ ተናግሮአልና።” ([ትንቢተ ኢሳይያስ 58:13-14](#))

“የሰው ልጅ የሰንበት ጌታ ነውና።” ([የጌታችንን የመድኃኒታችን የአምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል በማቴዎስ 12:8](#))

“...ስለዚህ በሰንበት መልካም መሥራት ተፈቅዶአል።” ([የጌታችንን የመድኃኒታችን የአምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል በማቴዎስ 12:12](#))

ጌታ በሁሉም መንገድ የሰንበትን ቀን እንድንቀድሰው (ቅዱስ አድርገን እንድንጠብቀው) አዘናል። እርሱ ቴሌቪዥን ማየትን፣ ከቤተሰብ ጋር ውጪ ወጥቶ መመገብን (በሰንበት ከቤት ውጪ ወጥተን ገንዘብ ከፍለን ምግብ ቤቶች ውስጥ ምግም መመገብን)፣ እና ሌሎች **ዓለማዊ እንቅስቃሴዎችን** ገስጋለል። ከዚህ በተጨማሪ (በላይ)፣ ክርስቲያኖች በእሁዶች ማንኛውንም ዓይነት የንግድ ሥራ ለትርፍ እንዲያንቀሳቅሱ ጌታ አልፈቀደም። እርሱ ደግሞ ቅዱሳን ማንኛውንም ግብይት በእሁዶች እንዲያደርጉ አልፈቀደም።

ኢየሱስ በሲኦል አንድ ልዩ ክፍል ውስጥ አንድ የነፍሳትን ቡድን አሳየኝ፣ እና እንዲህ አለ:- “**ከእነዚህ ነፍሳት መሐከል አንዳንዶቹ በጥንቆላ ውስጥ ተካፍለው የነበሩ ናቸው። የመጠጥ ሱሰኛ የነበሩ አንዳንዶች አሉ እና አንዳንዶች ሰንበትን ወይም እሁድን በቸልተኛነት ይዘው የነበሩ አሉ። በእሁዶች ለራሳቸው ደስታ ብር ያወጡ ነበር። ሰንበትን ቅዱስ አድርገው ባለመጠበቃቸው ምክንያት አብዛኛዎቹ እነዚህ ሰዎች እዚህ አሉ። የንግድ ሥራዎችን ያንቀሳቅሱና ጌታ ይቅርታ እንደሚያደርግላቸው ያሰቡ አንዳንዶች አሉ። እነርሱ ተታለው ነበር።”** ከሁሉም ዝርያዎች በጣም ብዙ (የማይቆጠሩ) ዲያቆናትን፣ ዲያቆኒቶችን፣ እና መጋቢዎችን (ፓስተሮችን) አየሁ።

እንዲያውም በእርግጥ፣ ሰንበትን በአግባቡ ያልጠበቁ የነበሩ (ሰንበትን በአግባቡ ካልጠበቁት መሐከል) ትንሽ ቅዱሳን ብቻ መንግሥተ ሰማይ መዳረሻቸው ይሆናል። እናም በአንጻራዊነት፣ እሁዶችን ቅዱስ አድርገው ባለመጠበቃቸው ምክንያት እጅግ በጣም ብዙ ቅዱሳን በሲኦል ውስጥ ነበሩ። “**እነዚያን ነፍሳት ተመልከቱ! እነዚያ ነፍሳት የእኔን ቀን በበለጠ አግባብነት በቁም ነገር አልተመለከቱም። እነሱ የእኔን ቀን ቆሻሻ አደረጉ። በጣም በቅርብ ተመልከቱ።**” በማለት ጌታ አዘዘ። እኛ ካየነው ነገር የተነሣ በሙሉ ድንጋጤ ውስጥ ነበርን። ክርስቲያኖች በጭንቀት እየጮኹና እየተሠቃዩ በሲኦል ውስጥ ነበሩ። ይህን ሁኔታ ከተመለከትን በኋላ፣ በሁሉም መንገድ (in every way) እሁድን ቅዱስ አድርገን ባለመጠበቅ ንስሐ መግባት ላይ አተኮርሁ።

ለወንጌል ሲባል ከሆነ፤ በእሁድ ብር (ገንዘብ) ማውጣት ተገቢ ነው ብለው የሚያስቡ ብዙ ቅዱሳን አሉ። ኢየሱስ የቤተ ክርስቲያንን መታለል እንዲህ ግልፅ አድርጎታል (ኦብራርዮታል)፡- “የእሁድን ትእዛዝ ሰዎች ግልፅ እንዳይሆን ያደርጋሉ፤ ያለ አግባብ ይጠቀማሉ፤ ለመጥፎ አላማም ይጠቀማሉ፤ ‘ለወንጌል ሲባል’። እነርሱ በዘላቂነት ያደርጉታል። በእሁዶች ገንዘብ አታውጡ! ሰዎች በልባቸው ውስጥ ያለውን ለማድረግ አንዴ ከወሰኑ፤ በማንኛውም ወጪ ትእዛዙን ለመስበር የራሳቸውን ምክንያቶች ወይም ማስረጃዎች ያቀርባሉ።” ጌታ በጣም የምሩን መሰለ። ግርማ ሞገሱ እጅግ በጣም ኃያልና ሞልቶ የሚፈስ ነበረ።

በአሁኑ ጊዜ፤ ቤተ ክርስቲያኖች ለመነቃቃት (ለተሐድሶ) ይጮኻሉ፤ ነገር ግን እነርሱ የግድ መጀመሪያ መቀየር አለባቸው። እነርሱ የግድ በፍርሃት ንስሐ መግባት አለባቸው። አብያተ ክርስቲያናት (ቤተ ክርስቲያኖች) የቤተ ክርስቲያን አባላቶችን ሰንበትን ቅዱስ አድርገው እንዲጠብቁ በአግባቡ እያስተማሩ አይደለም። እንዲያውም፤ እነርሱ ይህን ነገር በቸልተኝነት ይዘዋል። ጌታ ጥብቅ ማስጠንቀቂያ እየሰጠን ነበር።

በጌታ ቤት ውስጥ የሚካሄዱ ማንኛውም ዓይነት ድርጊቶች፤ የግድ ከከፍተኛ ነፃ መሆን አለባቸው። ብዙ ቤተ ክርስቲያኖች ብዙ ምእመናን ስላሏቸው የምግብ ትኬቶችን ይሸጣሉ። የምግብ ትኬቶችን መግዛት እሁዶችን ቅዱስ አድርጎ መጠበቅ አይደለም። ጌታ እንዴት ብዙ የኮሪያ ቤተ ክርስቲያኖች እሁዶችን ቅዱስ አድርገው ስለማይጠብቁ በእግዚአብሔር ተቀባይነት እንደሌላቸው በጣም በጥንቃቄ አሳይቶኛል።

ጌታ ደግሞ ማንኛውም እንግዳ ተናጋሪዎች ሲመጡ ቤተ ክርስቲያን ወይ በፓስተሩ ቤት ወይም በአንድ ቅዱስ (ቅድስት) ቤት እንድትመግባቸው ይፈልጋል። ልዩው ድርጊት በእሁዶች ከተካሄደ፤ በእሁዶች ቤተ ክርስቲያን ተናጋሪ እንግዳዎቹን ወደ ውጭ ወደ ሬስቶራንት እንድትወስዳቸው ጌታ አይፈልግም። ቤተ ክርስቲያኗ ምግብ ማብሰያ ቤት ካላት፤ እንግዳዎቹ እዛ መመገብ ይችላሉ።

ኢየሱስ ይህን በመግለፅ ግልፅ አድርጎታል፡- እርሱ በእሁዶች ገንዘብ ማውጣትን ይከለክላል

ለወንድም አውጉስቶ ማኩሌንጎ በተሰጠው ሌላ ራእይ፤ ኢየሱስ እንዲህ አለ፡- “በእኔ የአምልኮ ቅዱስ ቀን የሚገዙ፤ የሚሸጡ እና ጌታን የሚጫወቱትን አልነጥቅም። እሁድ ወይም ቅዳሜ፤ መሪዎቻችሁ ለማምለክ የመረጡላችሁ የትኛው ቀን ለእኔ ብቻ መሆን አለበት፤ እኔ ጌታችሁ ነኝ። ይህ ቀን ለእኔ ብቻ የግድ መቀደስ አለበት።”

የጌታን ቅዱስ ቀን በሚያረክሱ (በማያከብሩ) ላይ የጌታ ቁጣ ደግሞ ስለ መንግሥተ ሰማይ እና ስለ ሲኦል በሆነው [በመጋቢ ፓርክ ራእይ](#) ታይቷል።

Please take this warning serious,
Keep the LORD's Day HOLY!

እባካችሁ ይህን ማስጠንቀቂያ በጥብቅ ውሰዱ፤
የእግዚአብሔርን ቀን ቅዱስ አድርጋችሁ ጠብቁ!

የጌታን ቀን ቀድሱ!

ዋነኛ ጥያቄዎች (Critical Questions):

የእግዚአብሔር ቃል ላይ ብዙ አዲስ ሰው ሰራሽ ሕጎችን በመጨመር ይህ አዲስ አስተምህሮ ነው?

- አይደለም፤ ይህ ከዋነኛው 4ተኛው ትእዛዝ ጽሑፍ ጋር ጽኑ (የተሰማማ) ነው።

‘**በጌታ ቀን የግድ ሥራችሁን አታድርጉ እና ሌሎች የግድ ሥራቸውን እንዲሠሩላችሁ አታድርጉ።**’

ነገር ግን፡ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የአውነት የተስማማ የሆነ ቆራጥ (ኃይለኛ) ማስጠንቀቂያ ነው?

- ይህ ማስጠንቀቂያ በኤርምያስ 17:27 ካለው ጋር አንድ ዓይነት ነው

የእግዚአብሔርን ስንበት ቅዱስ አድርጎ መጠበቅ ገንዘብን ከማውጣት ጋር ምንም ግንኙነት የለውም!

- እውነት አይደለም፤ **ነህም 10:31**ን አንብቡ፡ አይሁድ ራሳቸውን ወደ እግዚአብሔር ዳግም ሲመልሱ ቃል ገብተዋል

“**የምድርን አሕዛብ ሸቶጥና ልዩ ልዩ እህል ሊገቡ በሰንበት ቀን ቢያመጡ፡ በሰንበት ወይም በተቀደሰው ቀን ከእነርሱ አንዛም...**”

ምናልባት ፓስተር ኪም አንድ ሐሰተኛ ነቢይ ነው?

- በመጽሐፍ ቅዱስ፡ ሐሰተኛ ነቢይ የእግዚአብሔር ሕዝብ የእግዚአብሔርን ትእዛዛት እንዲያከብሩ ለማድረግ የሚሞክሩት አልነበሩም፤ ሐሰተኛ ነቢይ የእግዚአብሔር ሕዝብ የእግዚአብሔርን ትእዛዛት ችላ እንዲሉ ለማድረግ የሞከሩት ናቸው።

ነገር ግን ይህ መልእክት ከርስተያኖችን መልሶ ከሕግ በታች ለማድረግ እየሞከረ ነው።

- 10ቱ ትእዛዛት፡ አዎ። አንድ መልእክት እንዳንሰርቅ እያቆመን ከነበረ፡ መልእክቱ መልሶ ከሕግ በታች እያደረገን ነበረ በፍፁም አንልም።

አንድ ሰው ከዚህ ጋር (በዚህ) ካልተስማማን?

- አግባብ ያለው መልስ የሚሆነው በጉልበታችሁ ተንበርክካችሁ፤ ይህ እውነት እንደሆነ እግዚአብሔርን ጠይቁ። ሁሉንም እናውቃለን ብላችሁ ብቻ አታስቡ፤ ነገር ግን ንስሐ ለመግባት ተዘጋጁ። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ፡ እግዚአብሔር ለሕዝቡ የላካቸው አብዛኞቹ ማስጠንቀቂያዎች ችላ እንደተላቡ በማስታወስ።

ስለዚህ በአሁኑ ሁኔታ ጋዝ ቢያልቃት፡ እኔም ጋዝ ብዛ፤ አሁን ወደ ሲኦል ልሄድ ነው። ይህ የማይመስል ነገር ነው።

- ይህ ራሴ ያለው ይህን አይደለም! በዚህ ራሴ፡ በሲኦል ውስጥ የነበሩት ሰዎች የእኔን ቀን በበለጠ አግባብነት በቆም ነገር ያልተመለከቱ ወይም በአሁኑ የግድ ሥራ ያንቀሳቀሱ ናቸው። ስለዚህ የእርሱን ቀን በበለጠ አግባብነት ካልያዛችሁ፡ ከዛ አዎ፤ በአደጋ ውስጥ ናችሁ።

ነገር ግን ኢየሱስ በሰንበት መልካም መሥራት ተፈቅዶልል ብሏል።

- ይህ እውነት ነው። በጌታ ቀን መልካም መሥራት ጠቃሚም ነው። መልካም እያደረጋችሁ፡ የጌታን ቀን ቅዱስ አድርጋችሁ ጠብቁ። ኢየሱስ እና ደቀ መዛሙርቱ የጌታን ቀን ቅዱስ አድርገው ጠብቀዋል፤ የግል ቢዝነሳቸውን እያካሄዱ ወይም ሌሎችን እየጠየቁ (አንዳንድ ነገሮችን ለማግኘት) አልነበረም፤ እኛ ለምንድን ነው የእነርሱን ምሳሌ የማንከተለው።

4ተኛው ትእዛዝ በአዲስ ኪዳን ሰፋ ያለ ቦታ የያዘ (ትኩረት የተሰጠው) ጠቃሚ ጉዳይ አልነበረም፤ ስለዚህ ለምንድን ነው አሁን እግዚአብሔር ትኩረት ሊሰጠው እየሞከረ ያለው?

- **ሉቃስ 23:56** ን ተመልከቱ “**ተመልሰውም ሸቶና ቅባት አዘጋጁ። በሰንበትም አንድ ትእዛዙ ወረደ።**” ይህ ጥቅስ ከኢየሱስ ጋር ወደ ነበሩት ሰዎች ያመለከታል፤ ወደ እርሱ መቃብርም ለማምጣት ሸቶና ቅባት አንዳዘጋጁ። እነርሱ የኢየሱስን ዋና (እነዚያው) ቃላት ሰምተዋል፤ አሁንም ቃሉን ላለመስበር ትእዛዙን በበቂ ሁኔታ ከልብ ይዘውታል። የእርሱን ትምህርት የሰሙ እነዚህ ሰዎች ትእዛዙን ከልብ ከያዙ፤ እኛም ትእዛዙን ከልብ መያዝ እንደሚገባን አታስቡም?

- ምክንያቱም የቀደመችው ቤተ ክርስቲያን ሰዎች የጌታን ቀን ከልብ (በትጋት) ይዘውት ነበር፤ እንዳጠፉት (ትእዛዙን) የተናገሩበት የትም ቦታ የለም። አሁን ነው እኛ ችላ እያልነው ያለው። በሰማኝታቸው ስብከቶች ሁሉ፤ የጌታን ቀን እንዴት ቅዱስ አድርገን መጠበቅ እንዳለብን አስመልክቶ አንድም መልእክት አላስታውሰንም።

- በመቅደስ ቦታ የራሳቸውን የግድ ሥራ በሚያደርጉት ላይ ኢየሱስ እንዴት በጣም ቁጡ እንደነበረ እናውቃለን፤ ወደዛ የሚጠጋ እንኳ አንዳች አናድርግ። **ሐሪት ዘሊቀውያን 19:30** ን ተመልከቱ “**ሰንበታቱን ጠብቁ፤ መቅደሱንም አክብሩ፤ እኔ እግዚአብሔር ነኝ።**” ለዚህ ጥቅስ 2ተኛ ክፍል (መቅደሱን አስመልክቶ) ኢየሱስ ቀናዲ ሆኗል ብለን ለምን እናስባለን? ሰንበታትን አስመልክቶ ግን የመጀመሪያው ክፍል አልሆነም እንዴት?

ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ በሰንበት/አሁኑ ብቻ ሳይሆን፤ እግዚአብሔርን በሁሉም ቀናት ማክበር እንደሚገባን ተናግሯል።

- ያ ጥሩ ምክር ነው፤ ይህን ማድረግ አለብን። በሁሉም ቀናት ላይ እግዚአብሔርን አክብሩ፤ በድጋሜ ግን 4ተኛውን ትእዛዝ ታዘዙ (አክብሩ)። እዚህ ምንም መቃረን የለም።

ለየት ያሉ አንዳች አሉ?

- ሊኖር ይችላል ይሆናል፤ ነገር ግን ኢየሱስ ስለምን እንዳስጠነቀቀን አስታውሱ፤ በማንኛውም ወጪ ትእዛዙን ለመስበር ምክንያቶችን ወይም ማስረጃዎችን ማቅረብ።

ይህ በጣም ጠቃሚ ከሆነ፤ ከዛ ለምንድን ነው ስለዚህ የሚናገረው ፓስተር ኪም ብቻ የሆነው?

- እርሱ ብቻ አይደለም፤ ለቸ ቶማስም እንድታይ ደግሞ ተደርጓል (ለቸ ቶማስም ደግሞ ጌታ አሳይቷታል)። ይህን ትእዛዝ የሚሰብሩ ለጌታ መመለስ ዝግጁ እንደሚሆኑ እንድታይ ተደርጋለች።

ነገር ግን **ቆላስይስ 2:16-17** “**እንግዲህ በመብል ወይም በመጠጥ ወይም ስለ በዓል ወይም ስለ ወር መግባት ወይም ስለ ሰንበት ማንም አይኖረዎቻችሁ፤**” ይላል

- አዎ፤ ሰዎች ላይ እየፈረደን ወይም ጠቃሚ ጣታችንን እየጠቆምን ዙሪያውን አንሂድ፤ ይህ እውነት ነው። ነገር ግን ይህን አንዴት እንደምተረጎሙ ተጠንቀቁ፤ ምክንያቱም ይህን በስህተት መተርጎም ውጤቱ እነዚህ ድምዳሜዎች ሊሆኑ ይችላሉ።

u. “ሰንበት ቀን”----- 4ተኛው ትእዛዝ ተፈጽሞአል (ጠፍቶአል / has been abolished)።

b. “መጠጥ”----- እንዳንጠጣ ማንኛውም ማስጠንቀቂያ ወይም ትእዛዝ፤ ተፈጽሞአል (ጠፍቶአል / has been abolished)።

c. “መጠጥ”----- ደም ላለመጠጣት ማንኛውም ማስጠንቀቂያ ወይም ትእዛዝ፤ ተፈጽሞአል (ጠፍቶአል / has been abolished)።

d. “መብል”----- ሥጋ መብላትን፤ መተሳሰርን (ኅብረትን / communion)፤ ወይም ለጣኦት የቀረቡ ምግቦችን አስመልክቶ ማንኛውም ትእዛዝ፤ ተፈጽሞአል

(ጠፍቶአል / has been abolished)።

እነዚህ ሁሉ ትርጓሜዎች አስከሬ (አስቃቂ) ናቸው። አስታውሱ፤ የጌታን ቀን ቅዱስ አድርገው እንዲጠብቁ ሰዎች አይደሉም ሌሎችን ያስጠነቀቁት፤ እግዚአብሔር ነው ይህን እንደናደርግ የነገረን። እኛ ሳንሆን፤ እርሱ ፈራጅ ነው።

ነገር ግን በ **ገላቲያ 4:10** ልዩ ቀናትን፤ እና ወራትን እና ዘመንንም ዓመትንም በጥንቃቄ ስለመጠበቅ ጳውሎስ ሰዎችን አስጠንቅቆአል።

- አዎ፤ የእግዚአብሔርን ትእዛዛት በማክበር ጻድቅ እያደርጋችሁም፤ መንገዳችሁን ወደ መንግሥተ ሰማይ አያስገኝላችሁም፤ እና መንፈስ ቅዱስን አያመጣላችሁም። ጳውሎስ ያስጠነቀቃቸው እነዛ፤ እነዚህን ነገሮች በሰንገርና (በጥንካታ) አምነው ይሆናል። ስለዚህ፤ የጌታን ቀን ቅዱስ አድርጋችሁ ስትጠብቁ፤ መንፈስ ቅዱስን ያስገኛልናል ወይም መንገዳችንን ወደ መንግሥተ ሰማይ ውስጥ ያስገኛልናል ብላችሁ አታስቡ።

በ **ሮሜ 14:5** ጳውሎስ፡ “ይህ ሰው አንድ ቀን ከሌላ ቀን እንዲቫል ያስባል፤ ያ ግን ቀን ሁሉ አንድ አንድ ሆነ ያስባል፤ እያንዳንዱ በገዛ አለምሮው አጥብቆ ይረዳ።” ብሏል

- አዎ፤ አንድ ሰው የልደት ቀናቸው (የራሱ የልደት ቀን) የተቀደሰ ነው ብሎ ያምን ይሆናል፤ ወይም የምስጋና መስጫ (thanksgiving) የተቀደሰ ነው ብሎ ያምን ይሆናል፤ መልካም፤ ከዛ በተቃራኒው (በተለይ) ለእነርሱ ለመንገር የእኛ ሥራ ነው ብዬ አላምንም። ነገር ግን የጌታን ቀን አስመልክቶ፤ ‘አንድ ሰው’ አልነበረም ያን ቀን የተቀደሰ አድርጎ ያሰበው፤ ቀኑ የተቀደሰ እንደሆነ የነገረን እግዚአብሔር ነው ብቃሉ። ስለዚህ እርሱ በ10ቱ ትእዛዛት ውስጥ እና በመጽሐፍ ቅዱስ በመሉ አስቀመጠው (አናረው)። የእርሱን ቀን ስላረከሱ እግዚአብሔር እስራኤልን ተጠያቂ አድርጓል፤ አስራኤልን ወደ ባቢሎናውያን ምርኮ እንዲሄዱ ካደረጋቸው ጋጠሉቶች መካከል አንዱ ነበረ። ማንኛውም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ምሁር (ቀኑን መቀደስ) ዛሬ ጠቃሚ አይሆንም ብሎ እንዴት ሊያስብ ይችላል?

ድኅነት (Salvation) እናንተ ባደረጋችሁት ላይ ተመስርቶ አይደለም፤ በመስቀል ላይ በተፈጸመው የኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ ብቻ ነው የሚደገፈው።

- በዚህ ውስጥ እውነት አለ። ነገር ግን ያለቅጥ ለተሳሳተ ዓላማ ወይም በተሳሳተ መንገድ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። የወንጌል መልእክት የመጀመሪያው ቃል 'ንስሐ ግቡ' ነው። አንድ ግሥ ነው። እኛ የግድ ማድረግ ያለብን አንዳንድ ነገር።

እዚህ ሌሎች መጽሐፍ ቅዱሳዊ ምሳሌዎች አሉ...

- 5ቱ ሰነፍ ደናግላን፤ እነርሱ ባደረጉት (በሥራት) ምክንያት ከግብግጥ ውጪ ሆነው (ተዘግቶባቸው) ነበረ።
- የማይምረው ባሪያ፤ እርሱ ባደረገው (በሥራው) ምክንያት ምህረት አልተደረገለትም ነበረ።
- በጌታ ግራ የነበሩት ፍጥኦች፤ እነርሱ ባደረጉት (በሥራት) ምክንያት ወደ ሲኦል ተገለገሉ ነበረ።
- ፍሬ የሌለው ቅርንጫፍ ተቆርጦ ነበረ፤ ቅርንጫፍ ባደረገው (በሥራው) ምክንያት።
- እስከ መጨረሻ የጻፍ ይደናል፤ ምክንያቱም እርሱ (እርሷ) ኢየሱስን ስላልተወጠ (ስላልተወች)።
- 1 መክሊት የነበረው ሰነፍ ባሪያ ወደ ውጪ ተገሎ ነበረ፤ እርሱ ባደረገው (በሥራው) ምክንያት።
- ሲሰከር የነበረው ያልተዘጋጀው ባሪያ ወደ ውጪ ተገሎ (ተወርወር) ነበረ፤ እርሱ ባደረገው (በሥራው) ምክንያት።

የዚህ እውነት ትክክለኛው ጥቅም (application / ማመልከቻ) ይህ ነው፡ 'እነዚህን ሁሉ ፈተናዎች (tests) በጥበብ ያለፉ፤ ድኅነታቸውን እያስገኙም፤ ድኅነት አሁንም በጸጋ ነው የተሰጠው።' **እግዚአብሔርን አመሰግኑ!** ነገር ግን እነዚህን ፈተናዎች ብትወድቁ፤ ምሳሌዎቹ እንደሚያሳዩት፤ ከባድ (ሀይለኛ) የሚያስከትላቸው ውጤቶች (consequences) አሉ።

ብዙ ሰዎች ሰንበት ቅዳሜ እንደሆነ በጥብቅ ያምናሉ፤ እና እኔ እነርሱን ማክበር እችላለሁ። ነገር ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ **ጌታ**- "ትክክለኛውን ነገር እያደረጋችሁ ነው፤ ነገር ግን በተሳሳተ ቀን።" ያለበትን ምንም ቦታ ማግኘት አልቻልሁም።

ላሳላው (ልፈታው) ያልቻልሁት ደግሞ አንድ እንቅስቃሴ አለ። እንቅስቃሴን በደምብ (በትኩረት) ተከታተሉ እና ጥያቄውን መመለስ ከቻላችሁ እዩ።

እንዴ በኢየሱሳሌም ውስጥ በደስታ የሚኖሩ አንድ የአይሁድ ሕዝብ ነበረ። ነገር ግን በእግዚአብሔር ፍርዶች ምክንያት፤ እነርሱ ወደ ተለያዩ አገሮች ተበትነው ነበር። አንዳንዶች ወደ ምሥራቅ ተበትነው ነበረ፤ አንዳንዶች ወደ ሰሜን፤ አንዳንዶችም ወደ ምዕራብ። ከብዙ ዓመታት በኋላ፤ በስተመጨረሻ ከኢየሱሳሌም ርቆ በሚገኘው በዓለም ሌላኛው በኩል በአንድ አገር ዳግም እስኪገኙት ድረስ፤ ወደ ምዕራብ ተበትነው የነበሩት በጣም ወደ ሩቅ ምዕራብ ሄዱ፤ ወደ ምስራቅም ተበትነው የነበሩት በጣም ወደ ሩቅ ምስራቅ ሄዱ። እርስ በእርሳቸው በመተያየታቸው በጣም ደስተኞች ነበሩ። እነርሱም ለመደላደል (ለመረጋጋት)፤ አንድ ምክራብ ለመሥራትና በቋሚነት እዛው ለመኖር ወሰኑ። ነገር ግን ምክራቡ ተሠርቶ ከተጠናቀቀ በኋላ አንድ ችግር ተነሣ (አጋጠመ)። የአንዱ ቡድን ሰንበት ከሌላኛው ቡድን ሰንበት 24 ሰዓት የተለየ ነበረ። እና ሁለቱም፤ የራሳቸው ሰንበት፤ በመጽሐፍ ቅዱስ እንደታዘዘው በጥብቅ እንደተጠበቀ ተናገሩ። (እነርሱ በተለያዩ አቅጣጫ ተገዘው ስለነበረ ይህ በግልፅ ተከስቶአል።) ስለዚህ ሰንበት በትኛው ቀን እንደሆነ ማንኛቸውም ቡድን ሊሰማሙ ስላልቻሉ ወደ ኢየሱሳሌም፤ ወደ ሰሜን ተበትነው ለነበሩት ዘመዶቻቸው ደብዳቤ ለመጻፍ ወሰኑ። ከእነርሱ አንድ መልስ ፈልገው ነበረ፤ ስለዚህ የትኛው ቡድን ትክክል እንደነበረ ተመልከቱ።

ነገር ግን ደብዳቤዎቹ ተመልሰው ሲመጡ፤ ያገኙትን መልሶች አልወደዱቸውም።

በኢየሱሳሌም ውስጥ ያሉት አይሁድ (የ12 ሰዓታት ልዩነት የነበራቸው) ሁለቱም ተሳሰተው እንደነበሩ፤ በሌላኛዎቹ የዓለም ክፍላት ሳይሆን፤ በኢየሱሳሌም እንደነበረው ያው ሰዓት ሰንበትን ማክበር እንደሚያስፈልጋቸው ነገሯቸው!

ወደ ሰሜን ተበትነው የነበሩት አይሁድም በሰሜን እንደነበረው፤ ወደ ፖሎች (የምድር ዋልታ) አጠገብ ፀሐይ በጣም ብዙ ጊዜ (በተደጋጋሚ) ስለማትጠልቅ፤ ቀናቱና ሌሊቶቹ ለ6 ወራት መቆየት እንደሚችሉ ነገሯቸው። ስለዚህ የእነርሱ ሰንበት ለ1 ቀን ብቻ ሳይሆን ለብዙ ወራት መቆየት ያስፈልገዋል። ሁለቱም እነዚህ መልሶች ተቀባይነት የላቸውም ነበር።

ስለዚህ እንቅስቃሴ ይህ ነው፤ የየትኛው ቡድን ሰንበት ነው ትክክል የነበረው?

1. ወደ ምዕራብ የተጓዘው ቡድን።
2. ወደ ምስራቅ የተጓዘው ቡድን።
3. በኢየሱሳሌም ውስጥ የቀረው ቡድን።
4. ወይስ በሰሜን የምድር ዋልታ አጠገብ የነበረው ቡድን።

አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሁኑ አምላክ፤ አሜን

ቅዱስ፣ ቅዱስ፣ ቅዱስ እግዚአብሔር የእስራኤል አምላክ የሠራዊት ጌታ፣ ያለህ የነበርህ የምትመጣ፤ ሕይወታችን ጌታ ኢየሱስ ተባረክ

በአምላካችን፤ በቤዛችንና በተስፋችን በቅዱስ እግዚአብሔር ፈቃድ በዚህ ቅዱስ የትርጉም ሥራ የተባበረውን ወንድሜን ጆናታንን፤ ጌታችንና መድኃኒታችን መልካም እረኛችን የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርከው ይቀድሰው፤ ይራራለት፤ የፊቱንም ብርሃን ያብራራለት፤ ክብር ለኢየሱስ ይሁን፤ ሃሌ ሉያ አሜን።

የእስራኤል አምላክ የሠራዊት ጌታ፣ የእግዚአብሔር አብ ቃልና ልጅ፤ የገሥታት ገጉሥና የጌቶች ጌታ ቅዱስ እግዚአብሔር የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ የባሪያውን የቶማስ ቶሙክዳህታን አካል ተጠቅሞ ተረጎመው። hithomasgetachew@gmail.com